

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሰነድ ቁጥር ፳፮
አዲስ አበባ ግንቦት ፲፭ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

30th Year No. 26
ADDIS ABABA, 23th May, 2024

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፭፻፵፭/፪ሺ፲፮

የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባርን ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብገጽ ፲፭፻፵፭

Content

Regulation No. 545/2024

The Powers, Duties and Organization of the Environmental Protection Authority Council of Minister Regulation.....Page 15580

ደንብ ቁጥር ፭፻፵፭/፪ሺ፲፮

የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት

ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፷፫/፪ሺ፲፬ አንቀጽ ፶፱ (፪) መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አዎጽ ርዕስ

ይህ ደንብ “የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን አደረጃጀት፣ ስልጣንና ተግባርን ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፵፭/፪ሺ፲፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር፡-

፩/“ባለሥልጣን” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፷፫/፪ሺ፲፬ አንቀጽ ፶፱ (፩) መሠረት የተቋቋመው የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን መሥርያ ቤት ነው፡፡

REGULATION No.545/2024

THE POWERS, DUTIES AND ORGANIZATION OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AUTHORITY COUNCIL OF MINISTERS

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 59 (2) of the Definition of Powers and Duties of Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 1263 /2021.

1. Short Title

This Regulation may be cited as the “The Powers, Duties and Organization of the Environmental Protection Authority Council of Ministers Regulation No.545/2024.

2. Definition

In this Regulation unless the context otherwise requires:

1/“Authority” means the Environmental Protection Authority established under Article 59 (1) of Proclamation No.1263/2021 on the Definition of the Powers and Duties of the Executive organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

፪/ “የአካባቢ ጥበቃ” ማለት የሰው ልጅን ጨምሮ የማንኛውም አካል ሕይወት እና እድገት የሚወስኑ የመሬት፣ የውሃ፣ የአየር፣ የአየር ንብረት ሥርዓት የመሳሰሉ ሌሎች የአካባቢ ሀብቶች፣ ክስተቶችና ሁኔታዎች በመጠበቅ የአሁኑን ትውልድ ፍላጎት የማርካቱ ሂደት የመጨመሩን ትውልድ ዕድል ሳያሰናክል እንዲሟላ ማስቻል ነው።

፫/“የአካባቢ ሕጎች” ማለት ከአካባቢ ጥበቃ ጋር ተያያዥነት ያላቸው በሥራ ላይ ያሉ እና ወደፊት የሚወጡ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ አዋጆች፣ ደንቦች እና መመሪያዎች ነው።

፬/ “መጤ ወራሪ ዝርያ” ማለት የስነ-ምህዳር ተወላጅ ያልሆነ እፅዋት፣ እንስሳት እና ደቂቅ ዘአካላትን የሚያጠቃልል ሲሆን፣ በአንድ አካባቢ በመዛመቱ ኢኮኖሚያዊ እና አካባቢያዊ ጉዳትን ሊያስከትል ወይም በሰው እና በእንስሳት ጤና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል ነው።

፭/ “ሥርዓተ-ምህዳር” ማለት ህይወት ያላቸውንና የሌላቸው ነገሮችን እንደ ሙሉ አካል የሚስተጋበሩበት ውስብስብ የሆነ የተፈጥሯዊ ወይም የሰው ሰራሽ ሥርዓት ነው።

፮/ “ የአየር ንብረት ለውጥ ” ማለት ከተፈጥሮ የአየር ንብረት ተለዋዋጭነት ባሻገር በዋናነት በሰው ልጆች ቀጥተኛም ሆነ በተዘዋዋሪ ከሚደረግ እንቅስቃሴ የተነሳ በረጅም አማካይ ወቅት በአየር ንብረት ላይ የሚከሰት የከባቢ አየር ይዘት ለውጥ ነው።

፯/ “የአየር ንብረት ለውጥ ማጣጣሚያ” ማለት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ለተከሰቱ እና እንደሚከሰቱ ለሚጠበቁ ተፅዕኖዎች በሥርዓተ-ምህዳር፣ በማህበራዊ ወይም በኢኮኖሚያዊ ሥርዓቶች ላይ የሚደረጉ ማስተካከያዎች ነው።

2/ “**Environmental Protection**” means the protection of land ,water, air, climate system and similar other environmental resources, factors and conditions which affect the life and development of all organisms including human beings with a view to safeguarding the interests of the present generations without compromising the opportunity for the future ;

3/“**Environmental Laws**” means; environment related Policies, Strategies, Proclamations, Regulations and Directives that are currently under implementation and that will be promulgated in the future;

4/“**Invasive Alien Species**” means a plant, an animal or microbe that is non-native to an ecosystem, which may cause economic or environmental harm or adversely affect human and animal health;

5/“**Ecosystem**” means a complex natural or manmade system in which living and non-living things interact;

6/“**Climate Change**” means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods;

7/ “**Climate Adaptation**” means adjustments in ecological, social, or economic systems in response to actual or expected climatic stimuli and their effects or impacts;

፳/“የአየር ንብረት ለውጥ ማስተሳርያ” ማለት የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀትን ለመቀነስ ወይም ለመከላከል የሚደረግ ማንኛውም ድርጊት ነው።

፳፱/ “የሙቀት አማቂ ጋዞች ” ማለት በከባቢ አየር ውስጥ በተፈጥሮ እና በሰው ሰራሽ የሚገኙ ጋዞች ሆነው የረዥም ሞገድ ጨረሮችን ለረጅም ጊዜ የሚይዙ እና መልሰው ወደ ምድረ ገጽ የሚለቁ ጋዞች ናቸው።

፳፲/ “ ካርቦን ” ማለት ሕይወት ባላቸው እንዲሁም በሌላቸው አካላት ውስጥ የሚገኝ ከአክሲድን ጋር ሲዋሃድ ሙቀት የማመቅ ባህሪ ያለው ጋዝ የሚፈጥርና በከባቢ አየር ውስጥ ያለው ተፈጥሮአዊ ክምችት በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ሲጨምር የምድር ሙቀት መጨመርን የሚያስከትል ንጥረ-ነገር ነው።

፳፯/ “ የካርቦን ንግድ ” ማለት ወደ ከባቢ አየር ሊለቀቅ የሚችል የካርቦን መጠንን መቀነስ ወይም ማስወገድ ወይም የተለቀቀውን የካርቦን ልቀት መጠን በመቀነስ ክፍያ የሚፈፀምበት የግብይት ሥርዓት ነው።

፳፱/“የሚመለከታቸው ተቋማት” ማለት የአካባቢ ጥበቃን በተመለከተ በህግ ሥልጣን የተሰጣቸው የፌዴራል ወይም የክልል መንግሥት ተቋማትን ያጠቃልላል።

፳፻/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፳፻፬/ ማንኛውም በወንድ ስታ የተገለፀው አገላለፅ ሴትንም ይጨምራል።

፫. ዋና መሥሪያ ቤት

የባለሥልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ በሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ቅርንጫፍ ሊኖሩት ይችላል።

8/ “Climate Mitigation” means any efforts to reduce or prevent emission of greenhouse gases;

6/ “Greenhouse Gases” means those gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and retain for a long period of time and re-emit long wave radiation to the earth;

7/ “Carbon” means a chemical element found in living and non-living things that creates a gas with a nature of heat absorption when mixed with oxygen; that results warming;

8/ “Carbon Trade” means a carbon market system in which payment is made for carbon emissions reduced, removed, or avoided;

9/ “Relevant Institution” means any Federal or Regional Government organ entrusted by law with a responsibility related to the subject specified in the provisions where the term is used;

10/ “Person” means natural or legal person;

14/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Head Office

The Authority shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere, as may be necessary.

፬. የባለሥልጣን ዓላማ

የባለሥልጣን ዓላማ ማሳበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት እንቅስቃሴዎች የሰዎችን እና የአካባቢ ደህንነትን በዘላቂነት ሊያራምዱ እና ሊያጎለብቱ የሚያስችሉ የአካባቢ ደረጃዎችን የማውጣትና በወጣው ደረጃ መሠረት መተግበሩን ማረጋገጥ እና ፍቃድ በሚያስፈልጋቸው አካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ ፍቃድ መስጠት እና መቆጣጠር ነው፡፡

፭. የባለሥልጣን ሥልጣንና ተግባር

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ፖሊሲዎችን፣ ስልቶችንና ሕጎችን አስመልክቶ ምክረ ሐሳብ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤ ሲፀድቁም በሥራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል፤

፪/የአካባቢ ደረጃዎችን አዘጋጅቶ ለኢትዮጵያ ደረጃዎች ምክር ቤት እንዲጸድቅ ያቀርባል፤ በጸደቀው መሠረት መከበራቸውንም ይቆጣጠራል፤

፫/ የአካባቢ ጥበቃ ሕጎችን አተገባበር ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፬/ የሥራ ፈቃድ የመስጠት፣ የመተግበር ወይም ክትትል የማድረግ ሥልጣን የፌዴራል መንግሥት የሆነባቸው ወይም ክልል ተሻጋሪ የአካባቢ ተፅዕኖ ሊያስከትሉ የሚችሉ ፕሮጀክቶችን የአካባቢ ተፅዕኖ ጥናት ዘገባ ይገመግማል፤ ለፈቃድ ሰጪው አካል ውሳኔውን ያሳውቃል፤ እንደተገቢነቱም የትግበራው ይሁንታ ሲሰጥ በተመለከቱ ግዴታዎች መሠረት ፕሮጀክቶቹ መተግበራቸውን ያረጋግጣል፤ ይቆጣጠራል፤

፭/ በአካባቢና ማህበራዊ ተፅዕኖ ግምገማ እና በአካባቢ ኦዲት ዘርፍ በማማከር አገልግሎት ለመሰጠት ለሚፈልግ ሰው ወይም ተቋማት የብቃት ማረጋገጫ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤

4. Objective of the Authority

The objective of the Authority is to issue environmental standards and licenses for activities that require environmental licensing which foster social and economic development in a manner that enhance the welfare of humans and the safety of the environment, and regulate their implementation.

5. Powers and Duties of the Authority

The Authority shall have the powers and duties to:

1/Propose recommendations to relevant institutions on environment related policies, strategies, laws and upon approval, regulate their implementation;

2/In consultation with relevant institutions, set environmental standards and regulate compliance with those standards;

3/ Regulate the implementation of environmental laws ;

4/ Where projects are subject to federal licensing, execution or supervision or where they are likely to entail inter- regional impacts, review environmental impact study reports of such projects and notify its decision to the concerned licensing agency and, as may be appropriate, audit and regulate their implementation in accordance with the conditions set out during authorization;

5/ Issue certificate of competence to any person seeking to engage in consultancy services in the areas of environment and social impact assessment, environmental audit and regulate the same;

- ፮/ በደንብ ቁጥር ፭፻፯/፪ሺ፲፬ ለቴክኖሎጂ ባለስልጣን የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ የኢንዱስትሪ ኬሚካል ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት፣ ወደ ውጭ በመላክ እንዲሁም ማከፋፈል ሥራ ለመሰማራት ለሚፈልግ ሰው የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፯/ አደገኛ ቆሻሻ መሰብሰብ፣ ማንጓዝ፣ ማከማቸት፣ በድጋሚ ጥቅም ላይ ማዋል፣ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል፣ አወጋገድ እና ድንበር ዘለል የአደገኛ ቆሻሻ እንቅስቃሴ ለመሰማራት ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፰/ ልውጥ ሕያው መስራት ወይም ለዝግ አጠቃቀም፣ ወደ አካባቢ ለመልቀቅ፣ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት፣ ወደ ውጭ መላክ፣ ትራንዚት፣ ማንጓዝ እና ማከማቸት ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፱/ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመቀናጀት የመጤ ወራሪ ዝርያዎች መስፋፋት እና ቅነሳ ላይ ክትትል፣ ቁጥጥር እና የማረጋገጥ ሥራ ይሰራል፤
- ፲/ በአካባቢ ሕጎች መሠረት የአካባቢ ጥበቃ ግዴታዎች መከበራቸውን ለማረጋገጥ ወደ ማንኛውም መሬት፣ ቅጥር ግቢ ወይም ሌላ ቦታ ሊገባ ይችላል፤ ኃላፊነቱን ለመወጣት ተገቢ በሆነው ልክ ፍተሻዎችን ያደርጋል፤ ናሙናዎችን ይወስዳል፤ ይህን ተግባር የሚፈጽም ባለሞያ ሥራውን እንዲሰራ ስለመታዘዙ ደብዳቤ የማቅረብ እና ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያ የማሳየት ግዴታ አለበት፤
- ፲፩/ የዘርፍ መሥሪያ ቤቶች እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮችን በአግባቡ መተግበራቸውን ይቆጣጠራል፤

- 6/ Notwithstanding powers and duties designated to Energy Authority in accordance with Regulations No 507/2024 issue certificate of competence to a person seeking to engage in the importation, exportation, transportation and storage of industrial chemicals and regulate the same;
- 7/ Issue license to any person seeking to engage in the collection, transportation, storage, reuse, recycling, disposal and trans-boundary movement of hazardous waste and regulate the same;
- 8/ Issue license to any person seeking to engage in any making or use of any modified organism for contained use, release into the environment, import, export, transit, transportation and storage and regulate the same;
- 9/ In collaboration with relevant institutions, regulate, monitor and verify the expansion and reduction of invasive alien species;
- 10/ In accordance with environmental laws, enter any land, premise or any other place, inspect anything and take samples as deemed necessary with a view to discharging its duty and ascertaining compliance with environmental protection requirements; a professional who performs this mandate is obliged to submit a letter about being instructed to do so and to show an identity card.
- 11/ Monitor and regulate the proper implementation of environmental protection issues by relevant institutions and other stakeholders;

፲፪/ የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮችን በሚመለከት በዓለም አቀፍ እና በሌሎች መድረኮች ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ ይሳተፋል፤ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ የአካባቢ ጥበቃ ግዴታዎች በአግባቡ መተግበራቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፫/ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመቀናጀት ሀገራዊ የአካባቢ አገልግሎት ክፍያ ወይም የሥርዓተ-ምህዳር አገልግሎት ክፍያ የአሰራር ሥርዓት ይዘረጋል፤ አተገባበሩን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፬/ በልማት እቅዶችና በኢንቨስትመንት መርሐ ግብሮች ውስጥ የሚካተቱ የአካባቢ የአዋቂነት ማስሊያ ቀመሮችንና የስሌት ሥርዓትን ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመተባበር ያዘጋጃል ወይም እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ እንደሁኔታው በጥቅም ላይ የመዋላቸውን ሂደት ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

፲፭/ዘላቂነት የጎደለው የተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀምንና ልምድን፤ የአካባቢ ጉስቁልና ወይም ብክለትን ለመከላከል የሚያስችሉ የመግቻ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ይቆጣጠራል፤

፲፮/ በልዩ ልዩ መንገድ ወደ አየር የሚለቀቁ በካይ ጋዞች በማህበረሰቡ እና በአካባቢ ላይ ጉዳት አለማድረሳቸውን በሚመለከታቸው ተቋማት በአግባቡ መተግበሩን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል፤

፲፯/ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመቀናጀት በልዩ ልዩ የልማት እንቀስቃሴዎች ምክንያት የአካባቢ፣ ሥነ-ምህዳር እና የማህበረሰብ ተጋላጭነትንና እያደረሰ ያለውን ጉዳት በመለየት ቁጥጥር ያደርጋል አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤

12/ Take part in the negotiations of international environmental agreements; monitor and regulate the implementation of international environmental agreements;

13/ In collaboration with relevant institutions, establish a system for payment for environmental services or payment for ecosystem services, and monitor and regulate its implementation;

14/ In cooperation with relevant institutions, prepare or cause the preparation of environmental cost benefit analysis formulate an accounting system to be used in development plans and investment programs and, as the case may be, monitor and regulate their application;

15/ In consultation with relevant institutions, regulate disincentive measures are taken to discourage practices that may hamper the sustainable use of natural resources or the prevention of environmental degradation or pollution;

16/ Shall follow-up and monitor relevant institutions whether they properly function to ensure that polluting gases released into the air in various ways do not harm the community and the environment and take necessary measures;

17/ In collaboration with relevant institutions it shall identify and control environmental, ecological and social vulnerability and damage caused by various development initiatives, and ensure necessary legal measures are taken.

፲፰/ የሙቀት አማቂ ጋዞችን የልኬት ሥራዎችን በማካሄድ የማረጋገጥ ሥራ ያከናውናል ፤ በሌሎች የተደረጉ የሙቀት አማቂ ጋዞች ልኬቶችን ያረጋግጣል፤ ይቆጣጠራል። ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያቀርባል፤

፲፱/ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመቀናጀት ለአየር ንብረት ለውጥ ማጣጣሚያ እና ማስተሳሰሪያ አስተዋፅኦ የሚያደርጉ ቴክኖሎጂዎች ከአካባቢ ጋር መጣጣማቸውንና ከአካባቢ ተፅዕኖ ነፃ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤ ይቆጣጣራል፤

፳/ በስነ-ምህዳር ውስጥ የሚከማች የካርቦን መጠን ላይ ቁጥጥር ያደርጋል፤ የስነ-ምህዳር አገልግሎት ክፍያ ስርዓት ውስጥ እንዲካተት ያደርጋል፤ በአግባቡ መፈጸሙን ይከታተላል፤

፳፩/ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመቀናጀት የውሀ አዘል መሬቶች ጥበቃ እና ዘላቂ አያያዝ ሥርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል፤ ይቆጣጠራል፤

፳፪/ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመመካከር ከአካባቢ ጥበቃ ጋር የተያያዙ የፍትሐ-ብሔርና የወንጀል ጉዳይ የሚስተናገድበት ችሎት እንዲሁም የአካባቢ አስተዳደር ፍርድ ቤት እንዲቋቋም ይሰራል፤

፳፫/ የአካባቢና የተፈጥሮ መረጃ አሰባሰብን፣ አደረጃጀትን እና አጠቃቀምን የሚያቀላጥፍ የመረጃ ሥርዓትን ይዘረጋል፤

፳፬/ የሀገሪቱን የአካባቢ ሁኔታ ዘገባ በየወቅቱ ያዘጋጃል፤ ለሚመለከታቸው አካላት ተደራሽ ያደርጋል፤

፳፭/ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመተባበር መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ የአካባቢና የአየር ንብረት ለውጥ ትምህርት መርሀ ግብሮች እንዲስፋፉ ያደርጋል፤ እንዲሁም በመደበኛ ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ እንዲካተት ያስተባብራል፤

18/ Perform verification by carrying out measurements of greenhouse gases; approve and control the measurements made by others. And submit report to the concerned body.

19/ In coordination with relevant institutions, monitor and regulate technologies that contribute for climate change adaptation and mitigation are environmentally friendly and free from any environmental impacts;

20/ Regulate the amount of carbon stored in the ecosystem, assure its inclusion in the ecosystem service payment structure, and monitor its proper implementation;

21/ In coordination with relevant institutions, cause the establishment of a system for the protection and sustainable management of wetlands;

22/ In consultation with relevant institutions, work to establish environmental tribunals and courts that hear environment related civil and criminal case;

23/ Establish an environmental information system that promotes efficiency in environmental data collection, management and use;

24/ Prepare and avail to relevant institutions a periodic report on the state of the environment of the country;

25/ In collaboration with relevant institutions, expand formal and informal environment and climate change education programs and coordinate the integration of environmental protection concerns in the regular educational curricula;

- ፳፮/የአካባቢ ጥበቃ የድርጊት ዕቅዶችንና ፕሮጀክቶችን ዝግጅት ያበረታታል ወይም ያግዛል፤ ለድርጊት ዕቅዶቹና ፕሮጀክቶቹ ማስፈጸሚያ የሚውሉ እገዛዎችን ያፋልጋል፤ አተገባበሩን ይከታተላል፤
- ፳፯/ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤ በራሱ ስም ይከሰሳል፤ይከሰሳል፤
- ፳፰/ ዓላማውን ለማስፈጸም የሚረዱ ሌሎች ሕጋዊ ተግባሮችን ያከናውናል፡፡

፮. የባለሥልጣኑ አቋም

ባለሥልጣኑ፡-

- ፩/ ዋና ዳይሬክተር
- ፪/አንደኛው አስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና
- ፫/ አስፈላጊው ሰራተኞች ይኖሩታል፡፡

፯. የዋናው ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባር

- ፩/ዋና ዳይሬክተሩ የባለሥልጣኑ ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የባለስልጣኑን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፡፡
- ፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፡-
 - ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ (፭) የተመለከቱትን የባለሥልጣኑን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤
 - ለ) የባለሥልጣኑን ሠራተኞችን በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት ይቀጥራል ያስተዳድራል፤
 - ሐ) የባለሥልጣኑን የሥራ ፕሮግራምና በጀት አዘጋጅቶ ለሚመለከተው የመንግሥት አካል ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤
 - መ) ለባለሥልጣኑ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ክፍያዎችን ይፈጽማል፤

- 26/ Promote or assist in the formulation of environmental protection action plans and projects and solicit support for such action plans and projects;
- 27/ Own property, enter into contracts and sue and be sued; and
- 28/ Carry out such other activities as are necessary for the fulfillment of its objectives.

6. Organization of the Institute

The Authority shall have:

- 1/ A Director General
- 2/ Deputy Director Generals as may be necessary ; and
- 3/ The necessary staff.

7. Powers and Duties of the Director General

- 1/The Director General shall be the chief executive officer of the Authority and shall, subject to the general direction of the Ministry, direct and administer the activities of the Authority.
- 2/ Without limiting the generality of sub-article (1) of this Article, the Director General shall:
 - a) Exercise the powers and duties of the Authority specified under Article 5 of this Regulation;
 - b) Employ and administer employees of the Authority in accordance with the Federal Civil Service laws;
 - c) Prepare the work program and budget of the Authority and implement same upon approval;
 - d) Effect expenditure in accordance with the budget and work program approval for the Authority;

ሠ) ከሦስተኛ ወገን ጋር በሚደረግ ግንኙነት ባለሥልጣኑን ይወክላል፤

ረ) የባለሥልጣኑን የሥራ አፈፃፀምና የሂሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚመለከተው የመንግሥት አካል ያቀርባል፡፡

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ ለሥራ ቅልጥፍና ሲባል ሥልጣንና ተግባሩን በከፊል ለሌሎች ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፡፡

፳. የምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባራት

፩/ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ከዋና ዳይሬክተሩ በሚሰጥ መመሪያ መሠረት፡-

ሀ) የባለሥልጣኑን ተግባሮች በማቀድ፣ በማደራጀት፣ በመምራትና በማስተባበር ዋና ዳይሬክተሩን ይረዳል፤

ለ) የሚመደብበትን የሥራ ዘርፍ ይመራል፤

ሐ) በዋና ዳይሬክተሩ የሚሰጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል፡፡

፪/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ተክቶ ይሰራል፤ ከአንድ በላይ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ካሉና ዋና ዳይሬክተሩ በተለይ ካልወከለ በሹመት ቅድሚያ ያለው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተክቶ ይሰራል፡፡

፬. በጀት

የባለሥልጣኑ በጀት በመንግሥት ይመደባል፡፡

e) Represent the Authority in its dealings with third parties

f) Prepare and submit to the Ministry the performance and financial reports of the Authority.

3/ The Director General may delegate part of his powers and duties to the Deputy Director Generals and employees of the Authority to the extent necessary for efficient performance of the activities of the Authority

8. Powers and Duties of Deputy Director General

1/ The Deputy Director General shall:

a) Assist the Director General in planning, organizing, directing and coordinating the activities of the Authority; and

b) Lead the division that he is assigned;

c) Perform other activities specifically assigned to them by the Director General.

2/ In the absence of the Director General, the Deputy Director General shall, act on his behalf; where there are more than one Deputy Director Generals and no specific delegation has been given by the Director General, the Deputy Director who is senior by appointment shall act on behalf of the Minister.

9. Budget

The budget of the Authority shall be allocated by the Government.

፲. የሒሳብ መዛግብት

፩/ ባለሥልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ ሒሳብ መዛግብት ይይዛል፡፡

፪/ የባለሥልጣኑ የሒሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው አዲተር ወይም እርሱ በሚሰይመው አዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ፡፡

፲፩. ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች

ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣ መመሪያ እና ልማዳዊ አሠራር በዚህ ደንብ ውስጥ በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም፡፡

፲፪. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ግንቦት ፲፭ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

አብይ አህመድ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

10. Book of Accounts

1/ The Authority shall keep complete and accurate books of accounts.

2/ The books accounts and financial documents of the Authority shall be audited annually by the Auditor General or by an auditor assigned by him.

11. Inapplicable Provisions

Any Regulation or Custom contrary to this Regulation shall not apply to the matters covered under this Regulation.

12. Effective Date

This Regulation shall enter into force on the date of their publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, On this Day of
May 23th, 2024.

ABIY AHMED (Dr.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

